

ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ፣ በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል። ማቴ 24 ፤14

የአሥር ዓመት የሥራ እንቅስቃሴ ዘገባ

በስመ ኦብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

ለውድ የዚህ ድኅረ ገጽ ተከታታዮች። በመጀመሪያ ይህ ድኅረ ገጽ ለብዙዎች መገልገያ ይሆን ዘንድ አነሳሰቶን እንዲሠራና ፤ በእነዚህ ባለፉት 10 ዓመታት ጤንነቱን ሰጥቶን ብዙዎችን እያስነሳ ተሳታፊ እንዲሆኑ ለደረገው ለቅዱሱ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን።

ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ይህ ዌብ ሳይት ከተጀመረ 10ኛ ዓመቱን ይዟል። አንዳንድ ሰዎች ይኸን ድኅረ ገጽ ለመሥራት ያነሳሳችሁ ምንድን ነው? በማለት በግል የሚያውቁን ጠይቀውናል። ይኸ ጥያቄም የሌሎቻችሁም ይሆናል በማለት በአጭሩ ለመግለጥ እንሞክራለን። እንደ አውሮጳውያኑ አቆጣጣር በ2003 በሶሻያል ሚዲያ ላይ ስለ እምነት በተመለከተ ውይይት ሲካሄድ ፤ ከእኛ በኩል የሚሰነዘረው አስተያየትና ጥቅሶችን የሚሰሙት ተሳታፊዎች ፤ አባካችሁ ጥቅሱን እንደገና ንገሩን ፤ ጻፉልን ፤ ከተቻለም ጽሑፉን ላኩልን የሚለውን ተደጋጋሚ አስተያየት ስንሰማ ፤ ድኅረ ገጽ መክፈትና የተባሉትን ጽሑፎች እንዲሁም በአጠቃላይ ስለ ቤተ ክርስቲያናትን ሥርዓትና እምነት ማስተዋወቅ የሚለው ሐሳብ መጣልን። በዚህም መሠረት ሐሳቡን ለሌሎች ስናማክራቸው ፤ ታይፕ በማድረግ እንደሚረዱን ስለገለጡልን ሥራውን ጀመርን።

በዚህም መሠረት አቶ ኅሩይ እጅጉ ድኅረ ገጹን በመሥራት ፤ እንዲሁም ጥር 10 ቀን 2006ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት አቶ እጅጉ ረታ አስፈላጊ የሆኑትን የእምነትና የታሪክ መጻሕፍት በመስጠትና እዚህ ድኅረ ገጽ ላይ የወጡ ጽሑፎችን ፊደላትና ይዘት በማረም ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርገዋል። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን በደጋጎቹ አባቶች ጎን እንዲያሳርፍ እንጸልያለን። እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን ፍቅር ያደረገቸውና የዚህ ድኅረ ገጽ ዓለማው የገባቸው (ከእንግሊዝ- ለንደን ፤ ከሶሜን አሜሪካ እንዲሁም ከኢትዮጵያ) ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው ብዙውን ጽሑፍ ታይፕ በማድረግ ሥራው ተጀመረ። በጥቂት ወራትም ውስጥ የሚፈለጉት ጽሑፎች ታይፕ ተደርገው በማለቃቸው ፤ ይህ ድኅረ ገጽ እንደ አውሮጳውያኑ ዘመን አቆጣጠር 1st January 2004 ለመጀመር በቅተናል። ታይፕ ያደረጉት በጣም ብዙ ስለሆኑና እንዲሁም የሁሉም ስም ስለሌለን ፤ የግማሹን ጽፈን የሌለውን ከተውን ቅር ሊያሰኝ ስለሚችል ከመዘርዘር ተቆጥቦናል። ይሁን እንጂ ታይፕ በማድረግ ከረዱን መካከል አንዷ እህታችን ወ/ት ቅድስት ዳኘው በአለፈው ዓመት ከዚህ ዓለም በሞት በመለየቷ ፤ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሷን በደጋጎቹ አባቶች ጎን እንዲያሳርፍ እንጸልያለን።

እንዲሁም ሌሎቹንም የተባበሩትን ሁሉ ከልብ እያመሰገንን፤ እግዚአብሔር አምላክ ዋጋቸውን ውለታቸውን እንዲከፍላቸው ከልብ እንጸልያለን።

ይህን አገልግሎት መስጠት ከጀመርንበት ጊዜ አንስቶ ከዕለት ወደ ዕለት የጎበኝዎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። ከምናገኘው የእስታቲስቲክ መረጃ እንደተረዳነው ከእንግሊዘኛ ቋንቋ ቀጥሎ ብዙ ሰው ከጀርመንኛና ከፈረንሳይኛ ተናጋሪ ሀገሮች ስለሚገባ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በእነዚህ ቋንቋዎች ማዘጋጀት ችለናል። በዚህም መሠረት በጀርመን ሀገር በሃኖቨር ከተማ የሚኖሩት አቶ ክንፈ ገብረ ኢየሱስ በእንግሊዘኛ ድኅረ ገጽ ላይ የወጡትን፤ ከምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ገጽ በስተቀር በሙሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተርጉመው የጀርመንኛው ገጽ የተሟላ እንዲሆን አድርገዋል። ይህ ሥራቸው ብዙዎችን የሚጠቅም ፤ የሚያስተምር በመሆኑ ከፍተኛ ምሥጋና እናቀርባለን። እንዲሁም ከፍራንክፈርት (ጀርመን) አቶ መረተ ግዛው የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን ታሪክ ተርጉመዋል። ይኸ ትብብራቸው ወደፊት እንደሚቀጥል ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክም ጤንነታቸውን እንዲጠብቅ፤ ሕይወታቸውን እንዲባርክ እንደፈቃዱም ሃሳባቸውን ከግቡ እንዲያደርስላቸው እንመኛለን። ይህ የጀርመንኛ ድኅረ ገጽ ሁሉም የተሟላ እንዲሆን የሃይማኖት ትምህርት ዕውቀቱ ያላችሁ፤ የምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያኑን ገጽ ለመተርጎም ፈቃደኛ የሆናችሁ ወይም ስፖንሰር በመሆን ለማስተርጎም የምትፈልጉ በኢ.ጜ.ይ.ል አድራሻችን ጸፋልን።

የፈረንሳይኛ ድኅረ ገጹን ለሚሟላት ዌብ ሳይታቸው ላይ ያለውን ጽሑፎች ኮፒ አድርገን አንድንጠቀም የፈቀዱልንን ሚስተር ማለረን ከፈረንሳይ ከልብ እናመሰግናለን። ለጊዜው በአብዛኛው በእነዚህ ቋንቋዎች የቀረቡት ጽሑፎች ከሌላ ዌብ ሳይቶች ጋር በማገናኘት ሲሆን፤ ዓላማችን ግን ሁሉም በውጭ ቋንቋ የተዘጋጁት ጽሑፎች አንድ ዓይነት መልእክት እንዲኖራቸው ነው። ስለዚህ ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረስ የእናንተን ትብብር እንጠይቃለን ማለትም ችሎታው ያላችሁ በመተርጎም ወይም ደግሞ ስፖንሰር በመሆን በማስተርጎም እንዲሟላ ነው። ስለዚህ እምነታችን እንዲስፋፋ የበኩላችሁን ጥረት እንድታደርጉ እናሳስባለን።

የሎስ አንጀለስ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዘወትር እሁድ በቅዳሴ ጊዜ ምዕመናን የቅዳሴ ተሰጥኦ የሚከታተሉበት በሦስት ቋንቋ የተዘጋጀ (ግዕዝ፣ አማርኛና እንግሊዘኛ) እንዲሁም በጀርመን የምስካየ ጎዙናን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን (ግዕዝ፣አማርኛና ጀርመንኛ) በውጭው ዓለም ያሉት አብያተ ክርስቲያናት እንዲጠቀሙበት በዚህ ድኅረ ገጽ ላይ እንዲወጣ ስለፈቀዱ ከልብ እናመሰግናለን። ለጊዜው የተዘጋጀው ቅዳሴ ዘአበዊነ ሐዋርያት፣ ዘግዚእነ፣ ዘዲዮስቆሮስ፣ ዘእግዝእትነ እና ዘጎርጎዮስ ነው።

ወደፊት የተቀሩትን ቅዳሴዎች በዚሁ ዓይነት ለማዘጋጀት ዕቅድ አለ።

<http://ethiopianorthodox.org/amharic/yezemametsheft/tarik.html>

በተጨማሪም የሎስ አንጀለስ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዌብ ሳይት ላይ የብዙዎችን ሕይወት የሚማርክና የሚያንጽ ትምህርት የሚመጣብን፤ በጣም ታዋቂ የሆኑትን ታላቁን መምህር አባ ወ/ትንሣኤንና ቀሲስ መላኩን ትምህርት እንድናወጣ ስለሰጡን ከልብ ልናመሰግን እንወዳለን። እግዚአብሔር አምላክ ለእነዚህ ሰባክያን ወንጌል ረጅም ዕድሜን፤ ጤንነትን እንዲሰጥልን በጸሎት አምላካችንን እንለምናለን። ጸሎታችን ለእነዚህ መምህራን ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የእግዚአብሔር መንግሥት ትሰፋፋ ዘንድ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ለሚደክሙ ሁሉ ነው። <http://ethiopianorthodox.org/amharic/sibket/sibket.html>

ቤተ ክርስቲያናችን ዓለም አቀፋዊ ከሆነች ብዙ ዓመታት አሳልፋለች። በተቋቋመችበትም ክፍለ አህጉራት ለሚገኙ ተከታዮቿ በመጀመሪያ ቋንቋቸው እንዲገለገሉ እየጣረች ነው። በመጀመሪያ አባ ቶማስ ሬን ሊይ 14ቱን ቅዳሴ ታይፕ በማድረግ (185 ገጽ)፤ ቃላቱን በማረም ለቤተ ክርስቲያናችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረጋቸው ከልብ እንመሰግናለን። ከአንዳንድ ምዕመናን በቀረበልን ጥያቄና፤ ካህናቶቻችንም የቅዳሴውን አነባብ እንዲለማመዱት በማሰብ አዘጋጅተን በዚህ ዌብ ሳይት ላይ 14ቱን ቅዳሴ በእንግሊዘኛ ተቀርጾ እናንት ምእመናን ትሰሙት ዘንድ ቀርቧል። <http://ethiopianorthodox.org/churchmusic/liturgyinenglish/geeze.html>

በመቀጠልም መሪነታ ክፍሉ ከሎስ አንጀለስ ድንግል ማርያም በዚህ ዌብ ሳይት ላይ ለተጀመረው የግብረ ድቁና ትምህርት ምስባኩን በማዜም ሌሎችንም ማስተማሪያ ዜማዎችን በመሰራት እየተባበሩን ሲሆን በተጨማሪም ከዚህ በፊት በዚህ በሎስ አንጀለስ የተቀረጹ ማኅሌታዊ ዜማዎች ሌሎች ምዕመናን ይሰሟቸው ዘንድ ስላበረከቱ ከልብ እናመሰግናለን። እዚህ ዌብ ሳይት ላይ የግብረ ዲቁናው ትምህርት የተሟላ ይሆን ዘንድ አባ ላእክ ማርያም ውዳሴ ማርያም በግእዝ እንዴት እንደሚነበብ ጊዜያቸውን ወስደው ስለተቀረጹ እናመሰግናለን። በ2007 የተጀመረው የቆሎ ትምህርት ቤት ከተጠበቀው በላይ ጎብኚዎች ያሉት ሲሆን የጎደሉትን ትምህርቶች በብዛት ተሟልቶ አገልግሎቱ ቀጥሏል። በተለይ የግብረ ዲቁናው ቅዳሴ ትምህርት በደብረ አባይ ዜማ ቀርጸው ላበረከቱልን ነዋሪነታችው በአሃዮ ለሆኑት የቅዳሴው መምህር አባ ገብረ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር ከልብ የመነጨ ምስጋና እናቀርባለን። እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። <http://ethiopianorthodox.org/amharic/yeqolotbet/yeqolotimheretebet.html>



ከሀገር ውጭ ያሉ መምህራን በሌላባቸው ቦታዎች የሚገኙ ተከታይ ምዕመናን ፤ በአንድነት ሆነው እንዲጸልዩ በማሰብ ፤ ለሰንበት ት/ቤታቸው መርሐ ግብር ምሳሌ እንዲሆን በማሰብ እዚህ ድኅረ ገጽ ላይ ዝርዝር መመሪያ አቅርባል። <http://ethiopianorthodox.org/amharic/yesenbet/sundayschool.html>

እንዲሁም በውጭም ይሁን በሀገር ቤት ያሉ ሕጻናት በመንፋሳዊ ሕይወታቸው እንዲያድጉ በማሰብ ፤ የማስተማሪያ ጽሑፎችን በዚህ ድኅረ ገጽ ላይ አቅርባል። የየሳምንቱንም ትምህርት በማዘጋጀት የሚተባበሩንን በሸርጂኒያ ነዋሪ የሆኑትን አቶ የናስን እንመሰግናለን። <http://ethiopianorthodox.org/amharic/kids%20teaching%20materials.html>

በተጨማሪም ምዕመናን በዓለት ሲቃረቡ ፤ ስለ በዓሉ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ዜማዎቹንም አስቀድመው በማጥናት በቀኑ እንዲሳተፉ በማሰብ በየወቅቱ ልዩ ገጽ እናዘጋጃለን። ለምሳሌ ያህል የዐቢይ ጸምን ድኅረ ገጽ ይመልከቱ። <http://ethiopianorthodox.org/amharic/seasonal/lentprogram.html>

የዚህ ድኅረ ገጽ አንዱ ዓላማ መንፈሳዊ ማኅበራት (ሰ/ቤት) ከተቋቋሙ ጊዜ አንስቶ የወጡ መዝሙራት ተረሰተው እንዳይቀሩ ፤ የተለያዩ ሰንበት ት/ቤቶችን በማስተባበር እንዲቀረጹ ማድረግ ነው። በዚህም መሠረት ለጊዜው “መዝሙረ ተዋሕዶ” በሚል ስያሜ አራት ሲዲዎችን ለማስቀረጽ በቅተናል። ሰንበት ት/ቤቶቹም ወጪውን በመሸፍን ለሥራው ተባባሪ ሆነዋል። የተቀሩትንም መዝሙራት ወደፊት በተመሳሳይ ሁኔታ ለማስቀረጽ የተቻለውን ሁሉ እንሞክራለን።

ቁጥር - 1 (ቃል ሥጋ ለበሰ) በድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት አበው ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራትን ተሠርቷል። - የጸም ወራትና የትንሣኤ ወቅት መዝሙራት

ቁጥር- 2 (መስቀል ኃያላችን ነው) በቅድስት ማርያም የማኅበረ ሰላም ሰንበት ት/ቤት - ሎስ አንጀለስ

ቁጥር -3 (ንጉሥ ተወለደ) በለንደን የሚኖሩ የቀድሞ የተምሮ ማስተማር ማኅበር አባላትና የመሠረተ ሃይማኖት ሰንበት ት/ቤት አባላት - እንግሊዝ - የገና መዝሙራት

ቁጥር-4 (የምሥራች እልል በሉ) በክላሳንድ መድኃኔዓለም የሐመረ ኖሳ ሰንበት ት/ቤት። የጥምቀት ይህንን ታላቅ ታሪካዊ ሥራ ለመስራት በመነሳታቸው ከልብ የመነጨ ምስጋና እናቀርባለን። እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። <http://ethiopianorthodox.org/churchmusic/mezmuretehwedo/series.html>

ከቤተ ክርስቲያናት ቅርስና ትምህርቷ አኳያ ይህ ዌብ ሳይት ገና በጣም በጣም ጥቂት የሆነ ትምህርታዊ ጽሑፎችን የያዘ ሲሆን ነገር ግን ብዙ ተጨማሪ ትምህርቶችና መጻሕፍት ወደፊት ለመጨመር እቅድ አለ። በቅርብ ከሚወጡት መጻሕፍት መካከል ፤ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ትርጓሜ ይሆናሉ። <http://ethiopianorthodox.org/reference.html>

እንዲሁም መንፈሳዊ መልዕክቶችን በአኒሜሽንና በትረካ መልክ መሥራታችንን እንቀጥላለን። የቤተ ክርስቲያናትንም ያራዳዊ ዝማዎችና ታሪክ በቪዲዮ አዘጋጅተን አቅርባል ወደፊትም እናቀርባለን። <http://www.youtube.com/user/ethiopianorthodox/videos>



በቅርቡም በታላላቅና ጥር ወራት ውስጥ የተከበሩ በዓላትን ያራዳዊ ማሳሌት ሙሉ ዜማዎች እንድታዳምጡት በድኅረ ገጻችን ላይ አናወጣለን።

<http://ethiopianorthodox.org/churchmusic/maheleteyared.html>

ትልቁ ውጥናችን በቅርቡ ጠቅላላ የቅዱስ ያራድን እንዲሁም ሙሉ የኪዳን ፣ ትምህርት ጎብዓት ፣ የተቀሩትን የቅዳሴ ዜማዎች እዚህ ድኅረ ገጽ ላይ ማውጣት ነው። ለዚህም የአምላካችን ፈቃድ ይሁን።

በመጨረሻም ይህ ድኅረ ገጽ የበለጠ እንዲያደግ ወቅታዊ ግጥሞችን አየጻፈ የሚያቀርብልንን አቶ ኃይለ መስቀል ተስፋዬን ከለንደን ፣ መጻሕፍትን ሰካን በማድረግ የሚረዳንን አቶ አበበ ተሰማን ከሰዊዘርላንድ ፣ እንዲሁም ሌሎች ከተለያዩ የዓለም ክፍል የሚረዱንን ክልብ እናመሰግናለን። ይኸ ትብብራቸው ወደፊት እንደሚቀጥል ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክም ጤንነታቸውን እንዲጠብቅ፤ ሕይወታቸውን እንዲባርክ እንደፈቃዱም ሃሳባቸውን ከግቡ እንዲያደርሱላቸው እንመኛለን።

እግዚአብሔር አምላክ ይህን ታላቅ ጾም ፤ የንስሐ ፣ የሰላም ፣ የፍቅር ፣ የበረከት እንዲያደርግልን ፣ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምንና በረከትን፣ ለሕዝባችንም አንድነትንና ፍቅርን ይስጥልን።

www.ethiopianorthodox.org team!

ዌብ ማስተር

በእደ ማርያም አጅጉ ረታ